

**ንብረት ማስመለስ**  
**ለግዛቱ ለህክምና ለረዥም ጊዜ አገልግሎትና ድጋፍ ለተደረገ ወጪ ክፍያ መፈፀም**  
**Estate Recovery**  
**Repaying the State for Medical and Long Term Services and Supports**

**ንብረት ማስመለሻ ምንድን ነው?**

- በግዛት ህግ( በ RCW 41.05B እና 43.20B) ላይ እንደተቀመጠው ለህክምናና ለረዥም ጊዜ ግልጋሎቶችና ድጋፎች(LTSS) ለተደረጉ ወጪዎች ከንብረትዎት(Cስት) ላይ የሚደረግ ክፍያን ለማህበረሰብና ጤና አገልግሎቶች መምሪያ (DSHS) እና ለጤና ጥበቃ ባለስልጣን (HCA) እንዲፈፀሙ ይጠይቃል።

**ርስት ምንድን ነው?**

- አንድ ሰው ህይወቱ በሚያልፍበት ጊዜ የሚተላለፈው (በፍላጎትም ሆነ ያለፍላጎት) አጠቃላይ ንብረቱ እና ማንኛውም አይነት ንብረቱ ወይም ባለቤትነት ይገባኛል ብሎ በህግ ያቀረበው ንብረቱ ነው። ይህም የሚከተሉትን አይነት ሀብትና ንብረቶችን ያካትታል።
  - ቤትና መሬት
  - የባንክ አካውንቶች
  - ለሽያጭ የተዘጋጁ ነገሮችና ህጋዊ ስምምነቶች(ቦንድ)
  - የግል ንብረት እና
  - የውርስ ያልሆኑ ንብረቶችና በህይወት ዘመን የተጠራቀሙ ንብረቶች

**ንብረትዎ ወይም ሃብቶ ያልሆነው ምንድን ነው?**

- ህይወትዎ በሚያልፍበት ወቅት የርስዎ ያልሆኑ ወይም ህጋዊ የይገባኛል ጥያቄ ያላቀረቡባቸው ንብረቶች። ይህም ማለት ለምሳሌ በወላጆችዎ፣ ትዳር አጋርዎ፣ በግዛቱ መንግስት እውቅና ያለው በቤትዎ የሚኖር ሰው ወይም የልጅዎ ንብረት ሆኖ ለብቻው የተመዘገበ ንብረት ወይም ሀብት።

**ከንብረት ማስመለስ ነፃ የሆኑ ሀብቶች ምንድናቸው?**

- አንዳንድ የተለዩ ከጎሳ የተገኙ ንብረቶች
- አንዳንድ ከመንግስት የተገኙ እንደማካካሻ የተደረጉ ክፍያዎችና
- እውቅና የተሰጣቸው በረዥም ጊዜ አብሮ የመስራት ውል የሚጠበቁ ንብረቶች።

**ሕይወቶት በአለፈ ጊዜ ምንም ንብረት ባይኖሮትስ?**

- ምንም የርስት ማስመለስ አይቻልም።

**የምን አይነት የህክምናና የ LTSS ወጪዎች ናቸው በርስት ማስመለስ የሚካተቱት?**

- እድሜዎ ከ 55 ካለፈ በኋላ በ ፌደራል የሚደገሙ የ LTSS ወጪዎች DSHS ወይም HCA የሚከፍለው፤
- ከሚከተሉት ውጪ የሚገኙ ከግዛቱ መንግስት የተገኙ በማንኛውም እድሜ ላይ የተፈፀሙ የ DSHS እና HCA ወጪዎች
  - የአዋቂዎች ጥበቃና እንክብካቤ አገልግሎት
  - በDevelopmental Disability Administration ተቆጣጣሪነት የተደረጉ ተጨማሪ የደህንነት ክፍያዎች፤
  - የጥቃት ፈፃሚ ማህበረሰብ የማህበረሰብ ደህንነት ማስመለሻ አገልግሎቶች እና
  - የበጎ ፈቃደኛ የቤት ውስጥ ስራ

**ምን አይነት የህክምናና LTSS ወጪዎች ናቸው ብርስት ማስመለስ ውስጥ ያልተካተቱት?**

- HCA በ ፌደራል Medicare የቁጠባ ነፍሳዎች ስር ክፍያ ያደረገባቸው ወጪዎች
- LTSS ካላገኙ የሚደረጉ በHCA ክፍያ የተደረገባቸው የህክምና ወጪዎች።

የርስት ማስመለስ እንዲዘገይ የሚደረገው ምን ሲሆን ነው?

- እርሶ ከሞቱ በኋላ ባል/ ሚስት ካለ።
- በህይወት ያለ ከ21 አመት በታች የሚገኝ ህፃን ካሎት
- ህይወትም ባለፈበት ወቅት አይነ ስውር የሆነ ወይም ሌላ የአካል ጉዳት ያለበት ህፃን ልጅ ያልዎት ከሆነ ወይም
- ከበድ ያለ(ያልተጠበቀ) ችግር ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ ወራሽ/ዋ ከበድ ባለ ችግር ወቅት ለሚደረግ ማዘገያ ጠይቆ ከ DSHS ተቀባይነት አግኝቶ ከሆነ።

መቼ ነው DSHS ባለቦት ችግር ምክንያት እዳ እንዲማሩ የሚፈቅድሎት።

- የንብረት ማስመለስ ወራሽን ያለመኖሪያ ቤት የሚያስቀር ከሆነና ወራሽ ሌላ መኖሪያ ለማግኘት አቅሙ የማይፈቅድ ከሆነ
- ንብረቱ ለወራሽ ብቸኛ ሀብት የማፍሪያ ገቢ ማስገኛ መንገድ ከሆነ ወይም
- እርስዎ ህይወትም ካለፈ በኋላ የሚወርስዎት ሌላ አብርዎት የሚኖር በግዛቱ መንግስት የተመዘገበ ከሆነ።

በህክምና ሰጪ ማእከል የሚኖሩ ከሆንና ወደ ቤትዎ ይመለሳሉ ተብሎ የማይጠበቅ ከሆነስ?

- የንብረት ማስመለስ ባይሆንም DSHS በግብር አከፋፈል ትክክለኝነትና የገንዘብ አያያዝ ሀላፊነትን በሚመለከት በወጣው ህግ(TEFRA) 2005 ምክንያት የቅድመ ህልፈተ ህይወት በቤት ላይ የሚጣል እገዳ ሊያደርግ ይችላል።
- DSHS ህይወትዎ ከማለፉ አስቀድሞ በቤትዎ ላይ እገዳ እንዲጥል ህ ይፈቅድለታል።
- የቅድመ ህልፈተ ህይወት የቤት ወለድ እገዳ ሊጣልባቸው የሚችሉት ላገኙት የጤና እንደሆነኩባቸው ክፍያ መፈፀም የሚጠበቅባቸው ብቻ ናቸው።
- “DSHS በቤትዎ ላይ እገዳ ካደረገ እና እርስዎ ቤትዎን የሚሸጡ ከሆነ DSHS ከሚገኘው ገቢ ላይ የህክምናና LTSS ወጪዎችን ያስመልሳል።
- DSHS የትዳር አጋርዎ፣ በግዛቱ መንግስት የተመዘገበ አብሮ የሚኖር ሌላ ግለሰብ፣ ከ21 አመት በታች የሆነ ህፃን ወይም ወንድም/እህት በቤቱ ውስጥ የሚኖርከሆነ ለእገዳ አያመለክትም።
- ወደ ቤትዎ ተመልሰው የሚገቡ ከሆነ DSHS እገዳውን ያነሳል።

የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጉስ?

- ወደ Coordinated Legal Education, Advice and Referral (CLEAR) በነፃ የስልክ መስመር ይደውሉ። 1-888-201-1014
- ስለ ንብረት እቅድ እና የህክምና እርዳታ ህጎችን የሚያውቅ የህግ ባለሙያ ያማክሩ።
- “[Estate Recovery for Medical Services Paid for by the State](http://www.washingtonlawhelp.org)” የሚለውን [www.washingtonlawhelp.org](http://www.washingtonlawhelp.org) የሚለውን ያንብቡ።
- ለ Alaska ተወላጆችና አሜሪካን ኢንዲያኖች ተብሎ በተለየ የተቀመጠውን የንብረት ማስመለስ ሁኔታ ከ “[Native American and Alaska Native Property Owners: Exemptions from Estate Recovery](http://www.washingtonlawhelp.org)” የሚለውን [www.washingtonlawhelp.org](http://www.washingtonlawhelp.org) ያንብቡ።
- የ RCW41.05 A እና 43.20B እንዲሁም የ WAC ከ182-527 ምዕራፎችን ያንብቡ።